

ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳን መፀሐፍ"የአማራና ኦሮሞ እውነተኛው የዘር ምንጭ" የተባለውን የምትተቹና የምትቃወሙ ኢትዮጵያን ባለማወቅ፣ ከቅናትና ምቀኝነት በተነሳ ሃሰት ነው።

ከይሁነው አሰፋ

አስተያየትና መተቸት አግባብ ያለው ተመክሮ ሆኖ ሳለ በተለይ ሶስት ስዎች የተቻችሁትና ያቀረባችሁ ነቀፌታ ከእውነትና ሃቅ እጅግ የራቀ ከመሆን ጋር ከቅናትና ምቀኝነት የተነሳ ውሸትና ሃሰትን ያካተተ ለመሆኑ በጉልህ አሳይቶባችኋል። እውነትን ፈላጊ ትክክለኛ ነገሮችን የሚሻፈር እንዲሁም የተማርንና አወቅን ከሚሉ፣ እኩል የትምህርት ችሎታና ማዕረግ፣ ኢትዮጵያንና ታሪኳንም እናውቃለን ከምትሉ በተለይ ከፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌና ፕሮፌሰር ጳውሎስ ሚልክያስ በመጻፍ ላይ የሰነዘራችሁት አስተያየት እጅግ በጣም ዝቅ ያለ ትምህርታዊ ተመክሮን፣ ክብርና ማዕረግን ያልተከተለ ሥነ-ምግባርና ፕሮፌሰር ሊዝምን ያጻደለ ነው። ከዚህም የተነሳ የሰነዘራችሁት ትችት፣ አስተያየትና ተቃውሞ ትምህርታዊ እርምጃን የሚያመጣ ሳይሆን አሉባልታና ተራ ነቀፌታ፣ ቅናትና ተንኩልን የሚያንጸባርቅ በመሆኑ ለብዙ ታዛቢዎች ዘንድ ቅሬታንና ሃዘንን አሳድሮብናል።

ለፕሮፌሰር ጌታቸውን ትችትና ነቀፌታ በተመለከተ እራሱ ዶ/ር ፍቅሬ ቶሎሳ በሰፊውና አግባብ የሆነውን መልስ ሰምኑን ሰለሰጠበት እኔ በዚህ ላይ ብዙ አልልም። ይህን ጉዳይ የተከታተላችሁ ትረዱት አላችሁ ብዬ እገምታለሁ። ነገር ግን ዶ/ር ጌታቸው ኃይሌ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ የሚሰጧቸው አስተያየቶች እጅግ የተሳሳቱ፣ ግራ የሚያጋቡና ከእኝህ ፕሮፌሰር ነኝ ከሚሉ የሚጠበቁና ትምህርት የሚሰጡ ሆነው አይታዩም። ከእውነት የራቁና ፈር የለቀቁ፣ መፍትሄ እማይሆኑ አስተያየቶችና አሳቦች ናቸው። ለምሳሌ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹን ልጥቁስ፣ ኛ/ ከዚህ ከአሁኑ ጉዳይ ብጀምር፣ ይህ መጻፍ ከ45- 63 ቢብሊወግራፎች ከነ ገጻቸው እያጠቀሰና የጥንታዊ መጻፍት ግኝት ከሆነው እያቀናበረ የጻፈውን ተረት ተረት ነው ብሎ፣ ብርቅየ የኢትዮጵያን የቤተክርስቲያንና የሕዝቧን ታሪክ ማናናቅና ለማራከስ መሞከር። ይህን መጻፍ ብቻ ሳይሆን እየነቀፉ ያሉት ፊፊራንሶችንና ከአምሳ አመት በፊት በመሪራስ አማን በላይ የተገኘውን ማስረጃና እውነተኛ ታሪክነቱ ተረጋግጦ ተመዝግቦ በታሪክ ሰነድነቱ የተቀመጠውን ጭምር ነው።

2ኛ/ ከባንዳው ወያኔ ጋር ያለውን ትግላችንን “ወያኔን የተቃወመውን ሁሉ ደግፏ ብለው” ትግላችን ከባንዳውና ከተገንጣ ድርጅቶች ጋር እዲተራመስ ይሰብካሉ። 3ኛ/ የተደራጀና ሊመራ የሚችል ድርጅት ሳይኖር የቀረን ክተት ነው ብለው ቅስቀሳ ጀምረው ነበር። ሌሎች ብዙ ማሳሰቻዎችን በየጊዜው ይሰጣሉ በውጭ ያለውን ሰደተኛ ሕዝብ ያሳስታሉ። ይህን ህዝብ የሚያቀው ሲሆን በአጠቃላይ ከፕሮፌሰሩ የሚጠበቅ ትምህርት ሰጭና የምንከተለው አስተያየት የተዛባ ነው።

ፕሮፌሰር ጳውሎስ ሚልክያስ ያቀረበው ትችትና ነቀፌታ የመሰለ ተቃውሞ አዘል ነው። በጠቅላላው አሳቡና የሰነዘረው አስተያየት ሲገመግም ፣ ለምን ፕሮፌሰር ፍቅሬ ኢትዮጵያን በተመለከተ፣ የህዝብን ስሜትና ቀልብ የሚሰብና ተወዳጅ መጻሕፍ ጻፈ ብሎ ቅናት ያለበት መስሎ ከመታየቱም በላይ ተበላጥኩ ብሎ የተናደደ ይመስላል እንጂ የመጻፍን ስህተት ወይም ሶርሱን ጠቅሶ ለአንባቢና ለጽሃፊው ትምህርታዊ እርምጃ እንዲያገኝ የሰጠው ማሳሰቢያነት የለም። መጻፍ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት በመነበብ ላይ

ያለና ህዝቡን በኢትዮጵያዊነቱ እጅግ እያቀራረበው ነው። ከዚህም የተነሳ ወያኔ እገባ ላይ እንዳይውል ከልክሎታል።

በሶስተኛ ደረጃ ተችና ተቃዋሚ ሆኖ የቀረበው ምትኩ አዲስ ተብየው ሲሆን መጻሕፍትን “ልብ ወለድ “ ነው ይላል። ይህ ሰው ከተገንጣዎች ወገን የሆነ የሚናገረውና ሊያስተላልፈው የሚፈልገው የወያኔን ፀረ-ኢትዮጵያ አቋም የያዘ ዓይኑን ጨፍኖ ለመቃወም ብቻ የተነሳና የተላከ ግብዝ ሰው ነው። ኢትዮጵያና ህዝቧን አይደለም እራሱን እኔ ማነኝ ብሎ በመጠየቅ ያወቀና የተረዳ አይደለም። ባቀረባቸው ተራና መናኛ አስተያየቶች የእራሱን ዝቅተኝነትና አለማወቅ ከማጸባረቁ ባሻገር በዚህ ድርጊቱ አዝኛለሁ። ኢትዮጵያን ያወቀውና የተረዳው ወያኔና አነግ በነገሩትና ባስተማሩት ነው ያየው። ለኢትዮጵያ ስም የሰጧት ግሪኮች ናቸው ብሎ ያመነ በውጭ በጠላት ወሬ የሚያምን ነው። የወያኔን ሃሰትና ግልብጥ ታሪክ አፍቃሪዎች (የአኖሌን፣ ፕሮቻሰካን ከፋፋይና ፀረ-ኢትዮጵያ ታሪክና ተገንጣዮች እንዲሁም አማራ የሚባል ጎሳ የለም፣ አሮሞ መጤ ነው፣ መሬት የለውም ቅዠት) ውስጥ የገቡና በወያኔ ርዮተ- ዓለም የሚመሩ እውነተኛው የኢትዮጵያ ህዝቧ ታሪክ አይዋጥላቸውም። የዚህ ውጤቶች ናቸው እነዚህ ተችዎች።

ኢትዮጵያ ጥንታዊት፣ ረዥምና ሰፊ ታሪክ ያላት አገር ከመሆን ጋር በዓለም በቀደምትነት መንግሥት መስርተው ከኖሩት ውስጥ አንዷ እንደሆነች በብዙ የዓለም ታሪኮች ተመዝግባና ተነግሮላት እንደሆነና በሳይንስ ሊቃውንትም የሰው ልጅ መገኘትም በዚቹ ኢትዮጵያ መሆኑ የተረጋገጠና የታተመ መረጃ አለ። ዶ/ር ፍቅሬ ቶሎሳም ይህን እያጣቀሰ ሃቁን አስቀምጦታል። ዶ/ር ፍቅሬ የጻፈው እውነት ሃቁን እናነታችንን የሚገልጸውን ኢትዮጵያን ይቺ ናት ለማለት እንጂ ማንንም የማቀራረብ፣ ሰላምና ፍቅርን ለመፍጠር የተደረገ ልብ ወለድ አይደለም። ነው ማለትም የኢትዮጵያ ጠላቶች ተራና እርካሽ ወሬ ነው።

ስለዚህ እነዚህ ከዚህ በላይ የጠቀሰኳቸው ሰዎች በዶ/ር ፍቅሬ ቶሎሳ “የአማራና አሮሞ እውነተኛው የዘር ምንጭ” በተሰኘው መጻሕፍ ላይ የተሰጡት ትችትና ተቃውሞ ፈጽሞ ከእውነት የራቀ አሉባልታና ፍሬቢስ ወሬ ስለሆነ ይህን መጻሕፍ አንብባችሁ ሃቁን የኢትዮጵያን ታሪክ በመረዳት ከየት መጣን፣ የት ነው ያለ ነው፣ ወዴት ነው የምንሄደው ብለን እራሳችን እድናውቅና እዲንረዳ ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ አንብቡትና የራሳችሁን ግምጋሜ አድርጉ እያልኩ የግሌን አስተያየት አቀርባለሁ። በመጨረሻ ለፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እጅግ ብዙ መጻሕፍትን አንብባና ጨምቆ ለእትም በማብቃት የኢትዮጵያን ብርቅዬ ታሪክ ለንባብ አብቅቶ ስላስተማረን እጅግ ልባዊ አክብሮቴንና ምስጋናየን አቀርባለሁ።

ኢትዮጵያ ምንጊዜም አኩሪ ታሪክ አላት